

Cognitive Abilities Test® (CogAT)(የግንዛቤ ችሎታ ፈተና)

ፈተናዎች ለተማሪዎች፣ ለወላጆች እና ለትምህርት ባለሙያዎች ተማሪዎች በክፍል ደረጃቸውን ሚጠበቅበትን እውቀት ስለማወቅ አለማወቃቸው እና ለ 21ኛው መ/ከ/ዘ ዝግጁ ሆነው ለመመረቅ ስለመቻላቸው ጠቃሚ መረጃ ይሰጣሉ። እነዚህ የፈተና ውጤቶች በልጅዎ ትምህርታዊ መሻሻል ማስረጃ አካል ውስጥ አንድ ልኬትን ለማቅረብ የታቀዱ ናቸው።



ይህ ፈተና ምንድን ነው?

CogAT የCognitive Abilities Test® (የግንዛቤ ችሎታ ፈተና) ምህንጻረ ቃል ሲሆን ተማሪዎች የተማሩትን ምክንያታዊ ችሎታቸውን የሚመዘን ፈተና ነው። CogAT የምርጫ ጥያቄዎችን የያዘ ሲሆን በሶስት ክፍል የተከፈሉ ናቸው። Verbal battery, Quantitative battery and Non verbal battery (ቨርባል ባትሪ፣ ኩዋንቲቲቲቭ ባትሪ እና ነን-ቨርባል ባትሪ) በሶስት ክፍል በአጠቃላይ ዘጠኝ ፈተናዎችን የያዘ ነው። Verbal battery (ቨርባል ባትሪ) ተማሪዎች የመፈለግ፣ ፈልጎ የማውጣትንና የማወዳደርን ብቃታቸውን የሚመዘን ነው። Quantitative battery (ኩዋንቲቲቲቭ ባትሪ) ተማሪዎች አንድ አይነት ነገር ለሆነ እና ዝምድናቸው ምክንያታቸውን በፅንሰ ሀሳብ የሚገልፁበት የሚመዘን ነው። Non verbal battery (ነን-ቨርባል ባትሪ) ተማሪዎች ብቃታቸውን በዚህ ረዥም ታሪክ መሰል ጥያቄዎች የከባቢዎቹ እና በምሳሌያዊ በመጠቀም የሚመዘን ነው።

ከ1ኛ ክፍሎች ውጪ ጥያቄዎቹን በቃል ከፈተኛቸው፣ በእያንዳንዱ ፈተናዎች ውስጥ ባሉት የጥያቄዎች ክፍሎች 10 ደቂቃ ይሰጣቸዋል ተማሪዎች ፈተናዎቻቸውን ከማስረከባቸው በፊት መልሶቻቸውን ደግመው የማየት እድል አላቸው።



ልጄ የሚፈተኑት መቼ ነው?

ለተለያዩ የልጆች ትምህርት ተግባር (ECEA) የልዩ ችሎታ እና ተስዕጦ (GT) ክፍል CogAT ፈተናዎችን ተስዕጦ ያላቸውን ተማሪዎች የልዩ ችሎታ እና ተስዕጦ ትምህርት አገልግሎት ለመመስጥ ፈተናው እነዚህ ተማሪዎችን ለመምረጥ እንደ ትልቅ መረጃ ይጠቀመዋል። የCogAT ፈተና መውሰድ የሚችሉት ተማሪዎች 1:3:4:5 እና 7ኛ ክፍል ያሉ ተማሪዎች ሲሆኑ፣ ለልዩ ችሎታ እና ተስዕጦ ማመልከት ይችላሉ የማመልከቻ ጊዜ አክቶበር መጀመሪያ ላይ ያበቃል።

ፈተናው አንላይን ላይ የሚሰጥ ሲሆን፣ ወደ 2 ሰዓት ገደማ ይወስደል የCogAT ፈተና የሚጠና ፈተና አይደለም ተማሪዎችን በቂ እረፍት እንዲያገኙ፣ ጥሩ ቁርስ እንዲበሉ እና የቻሉትን ያህል እንዲሞክሩ በመንገር ልትረዷቸው ይችላሉ።

የፈተና ወቅቶች

ከፈተናው ቀን በፊት “የፈተና መፍቀጃ” ፣ የፈተናውን ቀን የሚገልፅ ከተማሪዎቹ ትምህርት ቤት ይቀበላሉ ለተማሪዎ የተወሰኑ የፈተና ቀናት፣ እባክዎ ከልጅዎ አስተማሪ ያረጋግጡ። የCogAT ፈተናዎች ትምህርት ቤት ውስጥ በኖቬምበር መጀመሪያ ላይ ይሰጣል።



ልጄ ምን ውጤት (ቶች) ይቀበላል?

የ CogAT ውጤቶቹ የሚዘገቡት ከመቶ ሲሆን ይህም የልጅዎን ውጤት በአንድ አይነት እድሜ ካሉ እና U.S.ውስጥ ከሚገኙ ልጆች ውጤት ጋር ይወዳደራል ማለት ነው። ከፐርሰንታይል ውጤት የሚገልጸው ምን ያህል ተማሪ ከእርስዎ ልጅ ጋር እኩል ወይም ከዚያ በታች አምጥቷል የሚለውን ነው። አንድ ተማሪ 90 ፐርሰንታይል ቢያስቆጥር፣ ይህ የሚገልጸው በእርስ/በእርሷ እድሜ ካሉ ተማሪዎች 90% የሚሆኑት እኩል ውጤት ወይም ከእነርሱ በላይ አስቆጥሯል ማለት ነው። ከመቶ የሚታረም ሲሆን ደረጃውም ከ1 እስከ 99 ነው ፣ የፈተናው ውጤት 50 ከመቶ ከሆነ ለተማሪው እድሜ አማካኝ ነው።



እነዚህ ነጥቦች ጥቅም ላይ የሚውሉት እንዴት ነው?

የዚህ መመዘኛ ዋና አላማ በቂ የሆነ መረጃ ማስባደስ እና ጥሩ መረጃ አጠናክሮ ለልዩ ችሎታ መታወቂያ እንዲሁም የልዩ ችሎታን በተመለከተ የሚሰጥ መርህ ግብር ለማውጣት ተገቢውን የትምህርት ምደባ ውሳኔ ለመወሰን ነው። እነዚህ ውጤቶች ከማስረጃው ጋር የሚቀርቡ የመረጃው አካል ናቸው ይህም ማለት የአንድ ፈተና ውጤት ብቻ ተማሪውን እንደ ልዩ ችሎታ እና ተስዕጦ እንዳለው መለየት አይችልም።

ልዩ ችሎታ ያላቸውን ለመለየት በማስረጃዎቹ ተመርኩዞ፣ በከፍተኛ ደረጃ ውጤት ፈተናዎች መያዝ አለባቸው። የማስረጃ ክፍል ቀጣይነት ያለው ስራ ሲሆን ወላጆችን መጠየቅ አያስፈልግም የማስረጃ ክፍሉ የከፍተኛ ችሎታ አቅም ለመወሰን የሚቀጥሉትን መመዘኛዎቹ ማሟላት አለበት። የስራ ፖርትፎሊዮዎች፣ በመመልከት፣ ችሎታን በመለካት ወይም/እና ቃለ መጠየቅ በማድረግ ሁሉም መረጃዎች የሚታዩት እና የሚገመገሙት ከፍተኛ ብቃት ባላቸው ባለሙያዎች ቡድን ሲሆን ይህም የተማሪውን የትምህርት ፍላጎት እና ተስማሚ የችሎታ ድጋፍ ደረጃን ይወስናል። በሚፈለገው ደረጃ ያህል ተማሪው ለልዩ ችሎታ እና ተስዕጦ አገልግሎት ሊያልፍም ሊያልፍም ይችላል።

ተማሪዎቹ በሶስት ክፍሎች ሊለዩ ይችላሉ፡ የቀለም ትምህርት አፕቲቲዩድ ፣ የተመረጠ ችሎታ አፕቲቲዩድ ወይም አጠቃላይ የጭንቅላት ብቃት የቀለም ትምህርቶቹ ፣ መጻፍ፣ ማንበብ፣ ሂሳብ፣ ሳይንስ ፣ ሶሻል ስተዲስን ያካትታሉ Talent aptitude (የችሎታ አፕቲቲዩድ) የሚታይ እና ጥበብን በማቅረብ፣ ሙዚቃ ፣ የፈጠራ እና የመሪነትን አጠቃሎ የያዘ ነው። ተማሪዎች ከአንድ በላይ በሆኑ ትምህርቶች ላይ ልዩ ሆነው ሊገኙ ይችላሉ።

? ተጨማሪ መረጃ

በልጅዎ ትምህርት ውስጥ እንዲሳተፉ እናበረታታዎታለን። እባካችሁ የልጅዎን አስተማሪ በማናገር ልጅዎን ቤት ውስጥ እንዴት መርዳት እንዳለባችሁ እና ፈተናውን ለመውሰድ የሚጠቅማቸው ነገሮች እንዲሟላላቸው ለማድረግ ከመጠየቅ ወደኋላ አይበሉ።

ለበለጠ መረጃ ስለ ልዩ ችሎታ እና ተስእጦ ለማወቅ የአለምአቀፍ የማጣሪያ ሂደት ወይም የልዩ ተስእጦ አገልግሎት በዴቫኖር የህዝብ ትምህርት ቤቶች ፣ እባካችሁ የልዩ ችሎታና ተስእጦ የተማሪው ትምህርት ቤት ያሉትን አስተማሪዎችን ወይም ድህረ ገፁን ይጎብኙ <http://gt.dpsk12.org>

ተጨማሪ መረጃ፡ ፈተናዎች

ይህን ድረገጽ ይጎብኙ፡

- <http://assessments.dpsk12.org>

ጥያቄዎች ወይም ስጋት ካለዎ፣ እባክዎ የልጅዎን ት/ቤት በቀጥታ ያናግሩ ወይም የቤተሰብ የቤተሰብ ተወካይ አገልግሎትን በ (720) 423-3054 ደውለው ያነጋግሩ።